

የመኖሪያ ካምፑ የአኗኗር ህገ-ደምብ

1. ሥነ ሥርዓት

- ማንኛውም የካምፑ ነዋሪ፣ ወይም ለጉብኝት ወደ ካምፑ የመጣ ሰው፣ የመኖሪያ ካምፑን የአኗኗር ህገ-ደምብ ማክበር ይኖርበታል።
- ራዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ሙዚቃ ወይም ሌላ ድምፅ የሚያጫውት ነገር በሚከፍቱበት ጊዜ፣ ጎረቤቶችን እና የካምፑን ነዋሪዎች፣ ድምፁ እንዳይረብሽ ጥንቃቄ ያድርጉ።
- ካምፑ፣ ከምሽት 5 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት (23:00-06:00) ድረስ፣ ፀጥ ረጥ ያለ መሆን አለበት።
- የአልኮል መጠጥ ወይም ሌሎች አደንዛኝ ነገሮችን፣ በካምፑ የጋራ መገልገያ ቦታዎች ላይ መጠቀም የተከለከለ ነው።
- የካምፑ ቢሮ፣ ማንኛውንም በካምፑ ውስጥ የሚፈፀም የወንጀል ድርጊትን ለፖሊስ እና ለኢምፖሬሽን ቅርንጫፍ ቢሮ (ኡ.ዴ.ኢ.) ያሳውቃል።
- ከካምፑ ውጭ ሌላ ቦታ ሄደው የሚያድሩ ከሆነ፣ ለካምፑ ቢሮ በቅድሚያ ማሳወቅ አለበት። እርስዎን ለመጎብኘት ወደ ካምፑ የሚመጣ እንግዳ ካለዎት፣ እንግዳዎት የመኖሪያ ካምፑን የአኗኗር ህገ-ደምብ ማክበር ይኖርባቸዋል።
- የኢምፖሬሽን ቢሮ (ኡ.ዴ.ኢ.)፣ እርስዎ ጋር መጥቶ በእንግዲነት የሚያድሩ እንግዳ፣ ለካምፑ ነዋሪዎች ደኅንነት የሚያሰጉ ከሆነ፣ ካምፑ ውስጥ እንዳያድሩ፣ ሊከለከል ይችላል።

2. የመኖሪያ ክፍል እና የመገልገያ ዕቃዎች አጠቃቀም

- የካምፑ የጋራ መገልገያ ቦታዎች (ሳሎን፣ ማዕድቤት፣ የመጫወቻ ቦታ ወዘተ)፣ ንፁህ እና በሥርዓት የተያዙ እንዲሆኑ የበኩልዎትን አስተዋፅዖ ያድርጉ። ቢስክሌት፣ የህፃናት መግፈያ ጋሪ እና የመሳሰሉት ዕቃዎች፣ የካምፑ ነዋሪዎችን መውጨያና መግቢያ እንዳይዘጉ ጥንቃቄ ያድርጉ።
- የመኖሪያ ክፍልዎትን ንፁህና ያማረ ማድረግ የእርስዎ ኃላፊነት ነው።
- ቆሻሻና የሚጣሉ ዕቃዎችን፣ በካምፑ የጋራ ቆሻሻ መጣያ ገንዳ ውስጥ ይጣሉ።

- የካምፑ፣ የቤት ውስጥ የጋራ መገልገያ ቦታዎች፤ በየጊዜው መፅዳትና መታጠብ አለባቸው። የተረኛ የማፅዳት ስም ዝርዝር ላይ፡ ተራዎችን በየጊዜው ማየት አለበት።
- የካምፑ ነዋሪዎች በሙሉ፤ የመኖሪያ ካምፑን፣ የቤት ውስጥና የውጭ፣ የጋራ መገልገያ ቦታዎችን የማፅዳት ኃላፊነት አለባቸው። ማን፣ መቼ ተረኛ እንደሆነ፣ የስም ዝርዝር ይለጠፋል፤ ወይም የስም ዝርዝር፣ ከካምፑ ቢሮ ይገኛል።
- የልብስ ማጠባለያ፣ የልብስ ማድረቂያ እና ሌሎች የጋራ መጠቀሚያ ማሸኛችን አጠቃቀም ጠይቀው ይወቁ/ይማሩ። የልብስ ማጠባለያ እና ሌሎች የጋራ መጠቀሚያ ማሸኛችን/ዕቃዎችን ለመጠቀም፡ ተራዎችን፣ ከስም ዝርዝር ላይ አይተው ይጠቀሙ።
- ሲጋራ፣ በጋራ መጠቀሚያ ክፍሎች ውስጥ ማጨስ ክልል ነው።

«የቤት አከራይ እና ተከራይ ውል/ደምብ» ላይ ማጨስ ከተከለከለ፡ ይኼ ደምብ ይፀናል።

- የቤቱ አከራይ፣ ሲጋራ በቤቱ/ክፍልዎ ውስጥ ማጨስ የለብዎትም ካለ፤ በቤቱ/ክፍልዎ ውስጥ ሲጋራ ማጨስ አይፈቀድም።

3. ከካምፑ ሲለቁ

- ክፍልዎን ወይም ይኖሩበት የነበረው ቤትን፡ ማፅዳትና ማሳመር ይኖርበዎታል።
- ከካምፑ ለቀው ከመሄድዎ በፊት፣ የክፍልዎን/የቤቱን ቁልፍ ለካምፑ ቢሮ ወይም ሠራተኞች ያስረክቡ። የክፍልዎን/የቤቱን ቁልፍ ከጣሉ ይከፍላሉ። ለቁልፉ የማስያዣ ቀብድ ክፍለው ከሆነ፤ ቁልፉን ሲያስረክቡ የከፈሉት የማስያዣ ቀብድ(ገንዘብ)፡ ይመለስልዎታል።